

ሰንደቅ ዓላማቸን፤

ለክቡር ከማንደር አሰፋ ሰይፍ ባሉበት ይድረሰዎት ብዩ ይቺን መልእክት ስልክለዎ ከመልእክቱ ግንዛቤ ያገኛሉ ብዩ ተስፋ አደርጋለሁ፤ Ethio Lion በሚለው ድህረገጽ ላይ ሰንደቅ ዓላማችን የሚል ርእስ ያለው ጽሑፈዎን በሚገባ አነበብኩለዎት፤

እርሰዎ በቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ዘመነ መንግሥት የባሕር ኃይል ኮማንደር ሆነው ሲያገለግሉ በነበረበት ጊዜ ትንፍሽ ብለው የማያውቁት ወታደር ዛሬ ስለ ሰንደቅ ዓላማ ሲተቹና ሲውተረተሩ አስገርሞኝ ቢረዱልኝ በማለት ግንዛቤወንም እንዲያገኙ በማሰብ ነው የዝች ጽሑፍ መነሻዎ፤ ሰንደቅ ዓላማ ሲሉ ለመሆኑ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ቀለማት ያሉት በማን ዘመነ መንግሥት እንደተጀመረ ሊያስረዱኝ ይችላሉ?፤ ከቻሉ እሰየው ትምህርት አገኝበታለሁ፤ ካልቻሉም ታሪክን ቢያነቡና ቢመራመሩ የተሻለ ነው ብዩ እጠቁመዎታለሁ፤

ከአጼ ምኒልክ ዘመነ መንግሥት ጀምሮ እስከ አጼ ኃይለሥላሴ ዘመነ መንግሥት ድረስ የነበረው ሰንደቅ ዓላማ ለክርስቲያኑ ሕዝብ ብቻ የሚያገለግል እስላሙን የማይወክል እንደነበረ ያውቃሉን? ጊዮርጊስ፣ አንበሳው መስቀል ነው የተሸከመው፤ ይህ ደሞ የክርስቲያንነት ምልክት በመሆኑ እስላሙን አይወክልም ማለት ነው፤ ኢትዮጵያ የክርስቲያን፣ የእስላም እና የሌላውም እምነት ተከታይ አገር መሆንን እንዴት ሊያጤኑት አልቻለሁም? ብቻ እኮ እርሰዎ ጦረኛ እንጂ ፖለቲከኛ አይደሉም፤ ለዚህም ነው የሚጽፉት ጽሑፍ ፈር የለቀቀ መቋጠሪያ የሌለው የሚሆንበት፤ አለመታደል ሆኖ ነው እንጂ እርሰዎን የመሰለ አዛውንት ክርስቲያን ከሆኑ ልቦወትን ለእግዚአብሔር ሰጥተው በፀሎት እስላምም ከሆኑ ወደ አላህ ቀርበው በፀሎትና በሶላት ስግደት ማሳለፍ የሚገባዎ ነበሩ፤ አልታደሉምና በዚህ እድሜዎ በእንግሊዝ አገር ኑሮዎ አለመጣጣም በስጨት ባሉ ቁጥር ያ' የወታደር ጠባዩ እየገነፈለበዎ ባልተካኑት ሙያ ፖለቲከኛ መሆን ይፈልጋሉ።

ስለ ሰንደቅ ዓላማ ከተነጋገርን ማንም አገር ወዳድ ኢትዮጵያዊ ሰንደቅ ዓላማዉን የሚጠላ እንደሌለ እንዲያውቁልኝ እፈልጋለሁ፤ እርሰዎ ብቻ የሰንደቅ ዓላማ ተቆርቋሪ ሲሆኑ ግን በእጅጉ ያስቀኛል፤ ብቻ እኮ ወታደር አይደሉ፤ በወታደር ዲስፒሊን የተጓዙ ስለሆኑ የለመዱት ግትርነት ስለተጣበዎት መቼም አይለቀዎት፤ ሰንደቅ ዓላማ ካልን በአጼ ምኒልክ ዘመነ መንግሥት የጊዮርጊስ አርማ ያለው፤ በቀዳማዊ ኃይለሥላሴ የአንበሳ አርማ ከነ መስቀሉ፤ በደርግ ዘመነ ሥልጣን ደሞ ማጭድ እና መደሻ፤ አሁን በኢህአዴግ መንግሥት ደሞ ኮከብ ነው፤ በእርሰዎ አስተሳሰብ እና ፍላጎት ከሄድን የምኒልክን እንዳንይዝ አስላሙን አይወክልም፤ የቀዳማዊ ኃይለሥላሴን እንዳንይዝ መስቀሉ አስላሙን አይወክልም፤ ዘእምነገደ ይሁዳም አይደለንም፤ የደርግን ማጭድ እና መደሻን እንዳንይዝ ግፈኞቹን እና ኑበሰ ገዳዮቹን የደርግ ባለሥልጣናት ለማስታወስ አንፈልግም፤ በዚህ ምክንያት አሁን ያለው መንግሥታችን አስቦበት እና መክሮበት በሰንደቅ ዓላማችን ላይ የኮከብ አርማ እንዲኖረው እስላሙንም ለክርስቲያኑም የሚያዋህድ ሰፍርበት ተወስኖ የአራችን ብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማ መለያው ሆኖ በማገልገል ላይ ይገኛል፤ በዚህ ቅር ካለዎት እኔተዎ የፈለጉትን ሰንደቅ ዓላማ ለማውለብለብ መብተዎ ስለሆነ ያውለብልቡት። ሌሎችም የእርሰዎ አይነት መኖራቸውን ስለማውቅ ማየት ማመን ነውና እሰቲ ስለ ኢትዮጵያ ሁኔታ ትክክለኛዉን የሚገልጽ መረጃ አፈላልጉና አንብቡ፤ ካልሆነም ወደ ኢትዮጵያ ብቅ ብላችሁ አገናዝቡት፤ መንግሥት እንደሆነ እንኳን በፖለቲካ ልፈልጋችሁ መኖራችሁም ትዝ አይለው፤ ከወዳጆዎ አቶ ኃይሉ ሻዉል ከምሮ እስከ ሌላው ወዳጆዎ አቶ መስፍን ወልደማርያም ድረስ ከዛም ሌሎች እዛውዉ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነው ሲወራጩ መንግሥት ምን አደረጋቸው? እንዲያው የፈረንጅን አገር ተቆራኝቶ ምክንያት ከመፈለግ

አንኳር አንኳሩን ብንነጋገር እውነት ትቀጥናለች እንጂ አትሞትም ነውና እውነቱን እንነጋገር ድብቅብቆሹን ወደጎን ትተን።

የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማን በተመለከት ግንዛቤ ያገኘብታል ብዬ ስለተረዳሁት፣ ከምኒልክ እስከ ኢህአዴግ ድረስ ያለውን ያስተዉሉት ዘንድ ከዚህ ጽሑፌ ጋር ስለላኩለዎት ያዝናናዎታል ብሎም ያስተምረዎታል ብዬ አስባለሁ፤ ክቡር ኮማንደር አሰፋ ሰይፉ፣ ከዚህ ደም ብሎም ኢህአዴግን ሲተቹ እና ኢትዮጵያ ስብርብሯ ወጣ እያሉ በየ መድረኩና ድህረ ገጹ ሲጽፉ ታዝቢአለሁ፤ እድል አግኝተው እርሰዎ የኢትዮጵያ መሪና አስተዳዳሪ ቢሆኑ ለዛ ሕዝብ ሕብስት ከሰማይ ያወርዱለት ነበር? ይልቅስ ወደ አጋደለው አብረው ከሚያጋድሉ በዚህ እድሜዎ በባእድ አገር ከሚንቋራጠጡ ማየት ማመን ነውና በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ልማት እና እድገት ብቅ ብለው ቢያስተዉሉ ለካ ተሞኝቻለሁ እስከዛሬ እንደሚላኑ ምንም ጥርጥር የለኝም፤ ኢትዮጵያን በአሁኑ ጊዜ ቢያዩዋት ልማቱን እና እድገቱን ማመን እንደሚላኑም ድረስ የተካሄደ ነው፤ ይህ ደሞ ይቀጥላል በዚህ የሚቆም አይደለም፤ ድሮ እናንተ ባሕር ኃይል ሆናችሁ ቢራ ስትጠጡ ዊስኪ ስትጠጡ ጮማ ስትቆርጡ ገበሬው ድፍርስ ውሃ እንኳን አሮበት የነበረው በመንግሥት ድካምና አስተባባሪነት አምራች ኃይል ሆኖ ድሮ እናንተ የምትጠጡትን እና የምትቆርጡት ጮማ እያገኘ በለ ብዙ ካፒታልና ባለንብርት መሆኑን ልነግረዎት እወዳለሁ፤ እኔ መኖሪያዬ ጀርመን ነው፤ ኢትዮጵያ እረፍት ሄጄ አምስት ቀን ዱከም፣ አምስት ቀን አንቦ፣ አምስት ቀን ሰንዳፋ ሆቴል ተቀምጬ የገበሬውን እና የሕብረተሰቡን ኑሮ በአግባቡ አይቼና አገናዝቤ የተመለስኩ ስለሆነ የእርሰዎ አካሄድ ለቀባሪው አረዱት ነውና እባክዎትን በዚህ እድሜዎ በማያውቁት ሁኔታ ብእረውን አያጎልድፉት እላለሁ።

ቸር ይግጠመን፣ በዛብህ ነኝ ከጀርመን፣